

የተክልዬ ማስታወሻ ፤ ሸሙጥ

ተክለሀይማኖት፡ አዲስ አበባ

እመጣለሁ ያልኩትን ለጊዜው አዘግይቼዋለሁ፤ ጭንቁን ትንሽ ያራገብነው ይመስላል። ያኔ በዘፈን ያለፍነውን፤ ዛሬ ደግሞ ለማን እና ጀዋርን በማወዳደር እያለፍን ያለ ይመስላል። ጨንቆን የነበረው፤ “አስረኞቻችን ይፈቱ..” “የአዲስ አበባ ጉዳይ የት ደረሰ? ..” “ሙስኞች ወደ እስር ቤት ...” “ዘረፋን፤ ግድያን የሚያጣራ መርማሪ ኮሚሽን ይቋቋም፤” “የአህያድ ቱባ መሪዎች ወደ ቤት.....” እናም ቀስ በቀስ ወደ ሽግግር መንግስት ጥሪ እንዳይነሳ ነበር። ይህንን ለጊዜው ያስቀረነው ይመስላል።

የብሄረተኝነትን መንፈስ ጠንካራ ብሄረተኛ በመምሰል ማለዘብ እንደሚቻል ዛሬ መገንዘብ ችለናል።---- ውጭ ያለውም ከትብብር ወደየጎራው እየገባ ያለ ስለሚመስል አያስጋም። አሮሞውም --- ተግባር አንድ ሆነ ብለን ስንደነግጥ --እራሱ ገንብቶ እያፈረሰ፤ ተክልየ የረዳን እስከመስለኝ ... ፋታ ሰጥቶናል። ይህችን ፋታ የምትባል ቃል አልወዳትም። እንዳልካቸው መስለኝ ፋታ! ፋታ! እያለ የሞት ጽዋን የተጎነጨው። መቼም ተክልየ እያለ የእርሱ እጣ አይጠብቀንም።

እነኝን የኢሕአፓ ጨንጋፎች ከአማራው ጋር ማቃቃር የተሳካ ይመስላል። አማራው ከአሮሞ እንዲተባበር መስበክ ጀምረው ነበር።ውጪ ያሉት ከራሳቸው አልፈው እንዳያስቡ። እዚህ ያሉት ደግሞ ስለ ተሀድሶ እያወሩ -- ሳይታደሱ በፍጥጫ ተወጥረው እንዲቀጥሉ ለማድረግ ያወጣነው እቅድ ተሳክቶአል። አህያድ ለማን የወለደው ያለ አዋላጅ ነበር። ይህ ያመጣውን ጉድ እያየነው ነው። ብአዴን እኛ የማናዋልደው፤ የኛ የምንለው የጡት ልጅ እስክገኝ ተወጣጥሮ እንዲቀጥል አድርገናል።

የአህያድን ለማም ተክልየ ጀዋርን አዘለታል። ከኛ ይልቅ ከጀዋር ጋር ግብ ግብ እንዲገባ ከተውነው ... እኛ ደግሞ መሀሉን ትቶ ከዳር ጋር ተወጥሮ እንዲቆይ ካደረግን፤ መስረት የማይገነባ አርገን ልናገኛቸው እየሰራን ነው። ማን ነበር ያ .. ሺ ኪሎ ሜትር ላይ መድፍ ይዞ ከቆመ፤ በሜትር ርቀት ሽጉጥ ይዞ የቆመን ፍራ ያለው .. አሮሞ መስለኝ .. አሁን በተገላቢጦሽ የሚያዩ መኖራቸው ረድቶናል። ቁሮ እና ለማ አፍንጫችን ስር ነው ያሉት፤ ሌሎቹ ሩቅ .. ሽፋን ሰጪ መሆን እንዳያስቡ እናም ተኳሽ፤ ግዳይ ጣዮች እኛ ብቻ ነን እያሉ .. ሽብልቅ በመሃላቸው ራሳቸው ሲከቱ ተክልየን አመሰግንን። የአሁኑ ስጋታችን ይህን የተገነዘቡ ልዝብ ሰይጣኖች መኖራቸው ነው። እንቅልፍ የሚነሳን በእጃቸው እንዳይገባ የከለከልነውን መፈክር አንግበው፤ አሮሞዎች ህዝባዊ ማዕበል አንስተው ... ብቻችንም ቢሆን ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ እናገናጽፋታለን ብለው... የሽግግር መንግስት ጥሪ ህዝቡን እንዳያስጀምሩት ነው። ለዚ መልስ የለንም .. ለተክልየ ከመጸለይ በስተቀር።

በል እንግዲህ ወሬ አላንዛዛ ... የመምጣቴን ጉዳይ ባዘገይም ለአቀባበል ግን ዝግጅትህን አታቁም። ተክልየን ተሳለምልኝ... ወዲ ዜናዊ የለ መሳሉም የሚከለክልህ።

እስከመጣ ደህና ስንብት።

የተክልዬ ማስታወሻ ፤ ሸሙጥ

ተክለሀይማኖት፡ አዲስ አበባ

ቁጥር 2

ውድ ወዳጄ እንደምን ከረምክ ... አሮሞው እኛንም “መሪውን” ለማንም አባሮ፡ ለብቻው የኢፌቻን በዓልም አከበረ፤ ያ ሁሉ ህዝብ ሲያወግዝን ዋለ፤ ለማ ደግሞ ያ ይውደሙ! እያለ ያወገዘንን ሁሉ፤ “ያደረጋችሁት ደግ ነው” እያለ አመሰገነ። ይባስ ብሎ

.. የአሮሞ ህዝብ በጠመንጃ ለመያዝ ብትሞክሩ እንደ ወራጅ ወንዝ እናንተን ያጥለቀልቃል .. በፍቅር እንጂ ..እያለ ... በማስፈራራሪያ መልክ አለፈው። ሁላችንም ግራ ተጋብተናል። ባለፈው እንደነገርኩህ .. የዘንድሮን ነገር እንጃ። ያኔ በወጣትነት ዘመን መለስ ተክሎ ያለው ትዝ አለኝ ...

“ያዋከቡት ነገር ምዕራፍ አያገኝም

ትግሬ ትግሬ በዛ እኔ አላማረኝም”

ክላ! በአጭር የተቀጨው መለስ ለምን ታወስኝ? ዘፈኑ እንኳ ፍቅሬ ፍቅሬ ነበር የሚለው። መለስ የከተማው ሁሉ “ፍርሀት” አድርጎት መሰል ትግሬ! ትግሬ! ያለው። ዛሬም ሁሉም ትግሬ!! ትግሬ!! እያለ ነው። ቅፍፍ እያለኝ ነው። እንጃ ዛሬስ ለተክልየ ተስዬ የማልፈው አይመስለኝም።

ያ ያንተ የቅርብ ወዳጅ ለዚህ ሁሉ ያደረሰን ወዲ ዜናዊ ነው እያለ በየመንደሩ ይለፈልፋል። ልቅ አርጎን ባለግን ..ለፖለቲካ የበላይነት.. ሀብት አፍሩ ብንባል .. መዋሸት እስኪያቅተን.. ሀገሩን ዘረፍነው። አመራር ስጡ ብንባል ስልጣን ማጋራትና መጋራት ተሳነን፤ ድሎችን መከላከል ብንባል መከላከያውን እና ደህንነትን የብቻችን አደረግነው ..ሕዝቡን አየር ነሳነው . እነሆ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍራሽ ላይ ቆምን.. የሞታችን አፋፍ ..

ባለፈው ሰዎን ያቺ ወዲ “ሸ ..” ሬዲዮ ላይ ወጥታ ጨረቃ ላይ ያለች ይመስል የነጣው ድሀ ነኝ ብላ አረፈችው ፤ንብረትዋን ከማን ጋር አወዳድራ እንደሆነ አልገባኝም። ታዲያ የከተማው ፌዝ ሆነን ከረምን። ወያኔዎች ድሆች ናችው ... ቤት እንኳ የላቸው ... መቀለጃ ሆን ... የከተማው ልጅ በባዶ እግራችን እንደመጣን መች አጣ። ከኛም መሀል ተከዜን ስንሻገር ሁላችንም እኩል ነበርን ... ምን ነው ዛሬ ተበላለጥን? እያሉ “ከህደት” የጀመሩ መታየት ጀምረዋል... ይህ የፍጻሜው መጀመሪያ መሆኑም አይደል?... የሚፈራን ጠፋ .. ተጋድላይም የቀልዱ ተጋሪ እየሆነ ነው ...ተክልየ ይሰውረን

ወትሮ የማጥመቅያ እና የቅዱስ ቁርባን ጽሁፍ አዘጋጅቶ፤ ሲሆን በሰላም፤ አለበተዚያ በቁጣ በስድብና በዝልፈያ .. ያልተቀበለውን ደግሞ በማስፈራራት ውስጣዊ ትግል በሚለው ስልቱ እንዲገብሩ ሲያደርግ የነበረው ወዲ ዜናዊ የለ.. በታወረ የለሆሳስ መንገድ የኢህአዴግ ውስጣዊ ትግል እንዳንል ለማንና ኦህዴድን ፈራን ..ብአዴንን ጠረጠርን .. ሀይለማሪያም እንዳይሸሽ ሰጋን .. ከራሳችን መወያየት አቃተን .. ዋ ክላተክልየ ምነው ለዚህ ዳረከን?

ሰዎኑን ወዲ ሰዎን ከዚህ ልታደገን ሲሯሯጥ አየሁት፤ ያ ለማ በየጊዜው አጀንዳ እያወጡልን እንዳናስብ እንዳንሰራ አደረጉን እያለ በየ መድረኩ ሲናገር የነቃብን መስሎኝ ነበር። ወዲ ሰዎን ተዉት አለኝ.. የሚያስጋን አጀንዳ እየከፈተ የምንይዘውን የምንጨብጠውን እንዳያሳጣን እንጂ አሁን ባለው መልኩ አንድ አጀንዳ ሲከፍት ሁለት እየሰጠነው መቀጠል አያቅተንም...የአህዴድ ልጆችም እኮ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ዲያቆሞች ናቸው .. ከአንድ እርምጃ በላይ ማስብ ይቻላቸዋል ብለህ ነው አለኝ። እውነቱን ነው.. የለማ ስዎች አብዮትን አያውቁም .. በኛ የጊዜ ሰሌዳ ስሟገቱ አይቼ ... ፋታ ሲሰጡን ምን እየተደገሰላቸው እንዳለ ባለማወቃቸው ...ተክልየ ረዳን አልኩ። ያ ያለ ቁር (ዋ! ይህንም ተማርኩ) የዱላ አባት የሆነውም .. ውጭ ያለውን የሱን ልጅ ዘገብ በል ያለው ይመስላል ...ልጁም ብቸኛ ሯጭ ነው .. አይደራጅ አያደራጅ እናም አያስፈራችሁ አለን .. ሰውየው ድንጉጥ ነው... ለማንም አህዴድንም መፍራት ጀምሮአል ...

አሁን የቸገረን እነኛ ልዝብ ሰይጣኖች በስልታችን ላይ መንቃታቸው ነው .. ትግል በየአቅጣጫው .. በዳር አትዘናጋ .. ትኩረት በወያኔ ላይ.. የአሮሞ የለውጥ ጉዞ የጊዜ ሰሌዳ አያሻውም .. እየነጎደ ያለውን የለውጥ ጎርፍ የጊዜ ሰሌዳ ግድብ አታበጁለት .. “መሪዎቻችን ይፈቱ.. ዛሬ” “ሙስኞች ወደ እስር ቤት ..ዛሬ.” “ወያኔ በልኩ ይሰፈር ...ዛሬ” “ስለ ሽግግር እንወያይ .. ዛሬ” “አሮሞ የሀገር ማእከልነቱ ይረጋገጥ .. ዛሬ “ እያሉ ነው።

አመሃም በሱማሌ ከልል እንደጀመርነው ፋታ አግኝተን በየአቅጣጫው ግጭት ካልቀሰቀስን እና ትኩረቱን ከኛ ላይ ካላዞርን ወይም ወደ ትግራይ ራሳችንን ካልጎተትን ወይም ያለውን ሀቅ ተቀብለን ከሁሉም ጋር ለመፍትሄ ካልተቀመጥን ... እያለ አየር መጨበጥ ጀምሮአል .. ለኔ እንኳ የኋለኛው ይመቸኛል ብቻ እየመጣ ካለው ጎርፍ ይሰውረኝ .. ክላ! ለራሴ ብቻ ማስብ ጀመርኩ ... ለተክልየ ከመጸለይ በስተቀር ምን ላድርግ ብለህ ነው ::

በል እንግዲህ ወሬ አላንዛዛ ... ደሞ ተክልየን ተሳለምልኝ...